

Nunavunmun. Apqutaat hivuraanut apqutauyuq, nutqaqhuni tulakvingmut Pangnirtuumut, kinggulliqpaaq tikilvikhaa Bridgewater (Nova Scotia), umiaq ukiiniaqtuq. Umiaqtuqtut aulahimmaarniaqtut 2027-mi, ikaaqhugu Atlantic-kut utiriamingni Hamburg-mut.

Personnel

Personnel on site: 9

Days on site: 15

Total Person days: 135

Operations Phase: from 2026-07-30 to 2026-08-13

ላይን ልብ ወለድ

ለግንባታ ላይን ልብ ወለድ ለሰጠው ልዩ ልዩ ስራዎች ለማገዝ የሚያስፈልጉትን ስራዎች ያሳውቁን

ላይን ልብ ወለድ ስራዎች	የሰዓት ቁጥር	ላይን ልብ ወለድ - ስራዎች	ስራው ለምን ዓይነት ነው
Ocean Pack	1	100x50	To measure temperature, salinity, oxygen and pCO2 in ocean surface water
CTD sonde	1	ca. 50 x 10	Conductivity, Temperature, Depth measurements at certain points

በሰጠው ስራዎች ላይ የሚያስፈልጉትን ስራዎች ያሳውቁን

ስራው ለምን ዓይነት ነው	የሰጠው ስራዎች	የሰዓት ቁጥር	የሰጠው ስራዎች	የሰጠው ስራዎች	የሰጠው ስራዎች	ስራው ለምን ዓይነት ነው
Other	fuel	0	0	0	Kg	Sailing boat, wind
Diesel	fuel	5	900	4500	Liters	maneuvering in port

ለሰጠው ስራዎች

ስራው ለምን ዓይነት ነው	የሰጠው ስራዎች	ስራው ለምን ዓይነት ነው
0	Fresh water for cooking, drinking, etc. is produced on board by a Spectra Cape Horn Extreme 330 from sea water.	Water is taken from the ocean along the sailing route.

ᐱᑦᑕᑦᑭᑦ

ᐱᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ

ᐱᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ ᐱᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	ᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ ᐱᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	ᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ ᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	ᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ ᐱᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	ᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ ᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ
Camp	ᐱᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ ᐱᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	500 L	Greywater produced during the cruise is stored in a tank and disposed at harbour/port facilities where possible (etc. Nain, Halifax).	N/A

ᐱᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ

There are generally no expected impacts, neither negative nor positive. However, there could be an indirect positive effect, as data about coastal waters and the ocean will be made available publicly and accessible for the community about water temperatures, salinity and oxygen. If spotted, marine plastic litter will be collected when feasible (e.g. ghost nets). Noise levels are negligible and no harmful substances or methods are being used.

Additional Information

SECTION A1: Project Info

SECTION A2: Allweather Road

SECTION A3: Winter Road

SECTION B1: Project Info

SECTION B2: Exploration Activity

SECTION B3: Geosciences

SECTION B4: Drilling

SECTION B5: Stripping

SECTION B6: Underground Activity

SECTION B7: Waste Rock

SECTION B8: Stockpiles

SECTION B9: Mine Development

SECTION B10: Geology

SECTION B11: Mine

SECTION B12: Mill

SECTION C1: Pits

SECTION D1: Facility

SECTION D2: Facility Construction

SECTION D3: Facility Operation

SECTION D4: Vessel Use

SECTION E1: Offshore Survey

SECTION E2: Nearshore Survey

SECTION E3: Vessel Use

SECTION F1: Site Cleanup

SECTION G1: Well Authorization

SECTION G2: Onland Exploration

SECTION G3: Offshore Exploration

SECTION G4: Rig

SECTION H1: Vessel Use

SECTION H2: Disposal At Sea

SECTION I1: Municipal Development

ᐱᓐᓇ ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ-ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ: ᓂᓇᓂᐱᓐ ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ

Although coastal waters will be sailed through, the maximum effort is to avoid disturbing wildlife. Since a sailing boat is used, no lasting impacts are expected.

ᐱᓐᓇ ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ-ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ: ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ

ᐱᓐᓇ ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ-ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ: ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ-ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ

The boat will call port at Pangnirtung and hopefully meet and talk with people of the local communities.

Miscellaneous Project Information

No contacts were made beforehand, therefore N/A and an arbitrary date were put into the form. Regarding community involvement, the crew of the sailing boat would be happy to speak and get in touch with members of the community during the port stay in Pangnirtung.

ᓂᓇᓂᐱᓐ ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ ᐱᓐᓇᓂᐱᓐ

No impact is expected, as the boat is mostly on the sea, sailing along its route. Waste will be collected on board, pressed and stored on board until it can be disposed at designated port facilities.

Cumulative Effects

